

በቆዳ ኢንደስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት የ2010 ዓ.ም የግማሽ አመት አፈጻጸም ግምገማ ተካሄደ

በኢንስቲትዩቱ ጥር 9/2010 ዓ.ም አመራሮችና ሰራተኞች በግማሽ አመቱ ቁልፍ እና አበይት ተግባራት አፈጻጸም ላይ ግምገማ አካሄዱ።

በእለቱም በአቶ እንዳለ ዘለቀ የለውጥና መልካም አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር እና በአቶ አስጠራው ደባልቀው የእቅድ ክትትልና ግምገማ ቡድን መሪ አጠቃላይ የግማሽ አመቱ ሪፖርቶች ቀርበዋል። ግምገማ ከተካሄደባቸው ጉዳዮች ውስጥ የለውጥና አቅም ግንባታ ስራዎች፣ የካይዘን ትግበራ፣ የውስጥ መልካም አስተዳደር ችግሮች፣ የውጭ መልካም አስተዳደር ችግሮች፣ የኤክስፖርት ሁኔታዎች፣ የክትትልና ድጋፍ ስርአት ከማጠናከር አንጻር፣ የረጅምና የአጭር ጊዜ ስልጠናዎችን በተመለከተ ዋና ዋናዎቹ ናቸው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የኤክስፖርት ምርት መጠን አፈጻጸም ከባለፈው አመት ጋር ሲነጻጸር የተሻለ መሆኑ ተገልጿል።



የለውጥና መልካም አስተዳደር እንዲሁም የአበይት ተግባራት የ2010 በጀት ዓመት የስድስት ወር አፈጻጸም ሪፖርት ከቀረበ በኋላ አጠቃላይ ውይይት የተደረገ ሲሆን በውይይቱም የተለያዩ አስተያየቶችና ጥያቄዎች ተነስተዋል። በዚህም መሰረት አቶ ወንዱ ለገሰ የኢንደስትሪቱ ዋና ዳይሬክተር እንደጥንካሬ አጠቃላይ የኤክስፖርት አፈጻጸም የተሻለ አፈጻጸም መታየቱን አመላክተው ኢንደስትሪቱ ባሉት ባለሙያዎች ወደፋብሪካዎች በመውረድ ድጋፍ መስጠት መቻሉና የገበያ ድጋፍ መሰጠቱ ለውጤቱ መሻሻል አስተዋጽኦ እንዳበረከት ተናግረዋል። የአካባቢ ጥበቃን በማስመልከት አቶ ወንዱ በጣም ትልቅ ትኩረት የተሰጠው ጉዳይ በመሆኑ ማስጠንቀቂያ የተሰጣቸው ብዙዎቹ የቆዳ ፋብሪካዎች ለማጣሪያ ግንባታ መሳሪያዎች በመግዛት ወደተግባር መግባት መጀመራቸው በመልካምነት የሚጠቀስ መሆኑን ጠቁመዋል።



በውይይት ጊዜም የኢንሱቲትዩቱ ሰራተኞች በዋናነት በሪፖርቱ ላይ ያልታዩ የድጋፍ ስራዎች መካተት እንደሚገባቸው፣ በኢንሱቲትዩቱ ተቀርጸው የተቀመጡ የተለያዩ ፕሮጀክቶች ድጋፍ በሚሰጡ የልማት አጋሮች ወደተግባር እንዲውሉ መደረግ እንደሚገባቸው፣ ከሳይንስና ቴክኖሎጂ ጋር በጋራ የሚሰሩ የምርምር ሥራዎች ምን ደረጃ እንደደረሱ፣ በየዘርፉ በተደረጉት ጥናቶች የታዩት ተግዳሮቶችና ክፍተቶችን ለመሙላት በካይዘን ብቻ ሊፈቱ የማይችሉ በመሆናቸው በፕሮጀክት ደረጃ መፈታት የሚጠይቁትን ፕሮጀክት ቀርጾ መፍታት እንደሚገባ፣ ጥሬ ቆዳ ተረካቢ በማጣቱ ለክፍተኛ ክምችት እና ኪሳራ ተዳርገን የሚል ተደጋጋሚ ችግር መነሳቱን በተመለከተ፣ በህዝብ ክንፍ ስብሰባ የነበረው አነስተኛ ተሳትፎ መታየት እንዳለበት እና የተሻለ ውጤት ለማምጣት የተቀናጀ ድጋፍና ክትትል ማድረግ አስፈላጊ ስለመሆኑ ተነስተዋል።

የኢንሱቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር አቶ ወንዱ ለገሰ እና ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ መሀመድ ሁሴን በተነሱት አስተያየቶችና ጥያቄዎች ላይ ማብራሪያ ሰጥተዋል። በዚህም መሰረት ከሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ሶስት የምርምር ስራዎች በሂደት ላይ እንደሚገኙና ከነዚህ ውስጥ አንዱ 80% ያህሉ መጠናቀቁና በላቦራቶሪ ስኬል የሚሰራው ምርምር የመሳሪያ ግብዓት ስለሚያስፈልገውና ምርቱን አምርቶ በናሙና ደረጃ ለፋብሪካዎች ስርቶ ማሳየት ስለሚጠይቅ ጊዜ እንደሚያስፈልገው ተገልጿል።



አቶ ወንዱ ገለጻቸውን በመቀጠል በቆዳ ውጤቶች ብዙ የተሻለ ውጤት ቢኖርም በቆዳ ፋብሪካዎች ገና መሰራት ያለባቸው ስራዎች ስለመኖራቸው ጠቁመው በጥናት ወቅት የተለዩ ተግዳሮቶች ለመሙላት የፕሮጀክት ስራዎች አስፈላጊ ቢሆኑም ነገር ግን የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ስምምነት እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል።

የጥሬ ቆዳ ተረካቢ አጥቶ ይጣላል የሚባለውን በማስመልከት ፋብሪካዎች በስድስት ወር የገዙት 12 ሚሊዮን ጥሬ ቆዳ ለፋብሪካዎች መቅረቡን ይህም ከዚህ በፊት በዓመት ሲቀርብ ከነበረው ጋር የተቀራረበ ትልቅ ሪከርድ መሆኑን አመልክተው ይህ ደግሞ ቆዳ በሚፈለገው መጠን እየገባ መሆኑን እንደሚያሳይ አቶ ወንዱ አስረድተዋል። በመጨረሻም በኢንስቲትዩቱ በተሰሩ በርካታ የአቅም ግንባታ ሥራዎች የተገኙ ዕውቀትና ልምድ ለዘርፉ ምን አስተዋጽኦ እንዳመጡ በቀጣዩ እንደሚገመገም ዋና ዳይሬክተሩ አክለው አስረድተዋል።